

እውነት ነው ቅዠት?

ይህች ፕላኔታችን (ዓለም) ልትደርስበት የምትችለው የቴክኖሎጂ ምጥቀት ዋነኛ መሰረቱ፣ ዕውቀትና ምርምር መሆኑ፣ ዛሬ በሦስተኛው ሺሕ ዘመን ብቻ ሳይሆን፣ ከጥንት ጀምሮ የታወቀ ሓቅ ነው። የማንኛውም ዕውቀትና ምርምርም ዋነኛው ምንጩ ትምህርት እንደሆነ፣ የዓለማችን ሕዝቦች በግልጽ የተገነዘቡት ግብራዊ ሓቅ መሆኑ የሚያከራክር አይደለም።

በአገራችን ኢትዮጵያ፣ በኃይማኖታዊ እምነትም ሆነ፣ በኋላቀርነታዊ አመለካከት ምክንያት፣ እንደ ተፈለገው ባይገሰግስም፣ ሳይንሳዊም ሆነ ቤተክህነታዊ ትምህርት፣ ከዳግማዊው የፋሽስት ወረራ በፊት ጀምሮ፣ የመማርም ሆነ የማስተማር ሂደት፣ ጎን ለጎን፣ እንደ ሕፃን፣ ዳዴ እያለ ቀስበቀስ ሲያዘግም የቆየ ጉዳይ ነው። በተለይም ባለፉት ሁለት ዓስርት ዓመታት፣ በአገራችን ኢትዮጵያ በተከሰተው የአስተዳደር ለውጥ፣ የግልና የመንግስታዊ ድርጅቶች ለትምህርት ልዩ ትኩረት በመስጠት፣ እስከ ዛሬ የተገነቡት የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ጥቂት አይደሉም ማለት ይቻላል።

ይሁን እንጂ፣ በቅርብ ጊዜ በንግሥተ ሳባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊወሰድ የታቀደው እርምጃ፤ “እውነት ነው ቅዠት?” የሚያሰኝና አስደንጋጭ ዜና፣ የብዙዎችንም ሞራል የሚሰልብና ተስፋም የሚያስቆርጥ የወቅቱ አጀንዳ ሆኗል። የንግሥተ ሳባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከዳግማዊው የፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ቀጥሎ፣ በአማኝት ሺሕ የሚገመቱ ምሁራንና ሊቃውንት ያፈራች፣ የሳይንስና የምርምር ጠበብት ፊደል የቆጠሩባት ትምህርት ቤት ከመሆኗም ባሻገር፣ የአገራችን የትምህርትና የዕውቀት ቅርስ መሆኗም የሚያጠያይቅ አይደለም።

በውጭ ወራሪዎች የተዘረፉት ኃይማኖታዊም ሆኑ ታሪካዊ ቅርሶቻችን፣ ከየትኛውም ዓለም እየታደኑና እየተፈለጉ ወደ ሃገራቸው በሚመለሱበት፣ የሙዝየምና የቴሪዝም መስሕብ እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ንቅናቄ በሚደረግበት ወቅት፣ የአክሱም ሓወልታችን ተዘርፎ ከተወሰደበት የስደት ዓለም በማስመለስ፣ ዳግም እንዲተከልና ለአገራችን ሕዝቦች ኩራትና አለኝታ በሚሆንበት ዘመን፣ ከዚህ ተለይቶ የማትታይ የጥንት ምሁራን መፍለቂያ የሆነችውን የንግሥተ ሳባ አንደኛ ደረጃን ትምህርት ቤት አፍርሶ፣ የንግድና የሸቀጣሸቀጥ ሕንፃ ለማሠራት መወሰን፣ እዚያ ለተማሩት ከመቶ ሺሕ በላይ ለሚገመቱት ሊቃውንትና ተመራማሪዎች ቀርቶ፣ በዝና ወሬዋን በሩቅ ለሚያውቁም ሁሉ እጅግ የሚያሳስብና የሚያሳዝን ወሳኔ እንደሆነ የሚያጠራጥር አይደለም።

ከዚህ በታች ስማችን የተዘረዘረው፣ በመላው ዓለም የምንገኝ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ በንግሥተ ሳባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሕንፃ የማፍረስ ተግባር ሊወሰድ የታቀደው ዓላማ፣ የአገራችን ኢትዮጵያን ቅርስ የሚያፈርስ፣ የዕውቀትና የምርምር ምንጭ ቅርሳችንን የሚያጠፋ፣ የምሁራንና የሊቃውንቶች ተስፋን የሚያቀጭጭ እርምጃ በመሆኑ፣ አጥብቀን እንቃወመዋለን። የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር፣ የትግራይም ሆነ የዓድዋ መስተዳድርም፣ ተቆርቋሪነት ያነገበው ይህን ማመልከቻችን በጽሞና ተመልክቶና ታዝቦ፣ ውሳኔውን እንዲቀለብስ ከልብ እንጠይቃለን።

ቅርሶቻችን የማንነታችን መለያዎች ናቸው!

ኢትዮጵያችን በልማት ትለምልም!

በልጅቷ ዕውቀትም ወደፊት ትገስግስ!